

## ወደ ባሕላዊ ት/ቤት እንኳን ደህና መጡ!

እዚህ ላይ ስለ ባሕላዊ ት/ቤቱና ስለሥራችን ያለውን መረጃ በቋንቋችሁ ተርጉሙን አቅርበናል። ከኛ ጋር ሲገናኙ፣ እንዲሁም ትምህርት ስንሰጥ የምንገግረውና የምንጽፈው በስዊድንኛ ነው።

እድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁ እባሕላዊ ት/ቤ በሙዚቃ፣ በዘፈን፣ በትያትር፣ በዜማ፣ በዳንስ፣ በሰርከስ፣ በሥዕልና በሜዲያ ዘርፎች የግል ፈጠራችሁን የምትቃኙበትን ዕድል እንሰጣችኋለን።

ጨርሶ አዲስ ዝንባሌ እንዳላችሁ የምታውቁበት፣ አዲስ ጓደኛም የምታፈሩበትን ዕድል ልታገኙ ትችላላችሁ። ከኛ ዘንድ የምትመጡት ከመደበኛው ትምህርታችሁ ካበቃ በኋላ፣ በዕረፍት ጊዜያችሁ ይሆናል።



[በቀጥታ ወደ ኮርሶችና ምዝገባ \(ስዊድንኛ\)](#)

### ኮርሶቻችን

ከኛ ዘንድ በሙዚቃ፣ በዘፈን፣ በትያትር፣ በዜማ፣ በዳንስ፣ በሰርከስ፣ በሥዕልና በሜዲያ ዘርፎች ከመቶዎች ኮርሶች መሃል መምረጥ ትችላላችሁ። አንድ ሙሉ ተርም የሚሄዱ ኮርሶች እንዳሉን ሁሉ ከዚያም ያጠሩ ጊዜ የሚወስዱ አሉ። የተርም ኮርሶቻችን ከ750 እስከ 950 ክሮኑር በተርም ያወጣሉ። ለዚህም በአንድ ተርም ቢያንስ አሥራ ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲኖራችሁ፣ እንዲሁም ተፅእኖ ማሳደርና ትምህርቱን በራስ ፍላጎት ማካሄድ እንደምትችሉ ዋስትና እንሰጣችኋለን። ከሶስት እስከ ስድሥት ትምህርት ክፍለ ጊዜያት የሚወስዱት፣ አጫጭሮቹ ኮርሶች ከ300 እስከ 500 ክሮኑር ያወጣል።

ከሙዚቃ ኮርሶቻችን ውስጥ የምትመርጡ ግን የሙዚቃ መሳሪያ የሌላችሁ፣ ከባሕላዊው ት/ቤት መሣሪያ ግምጃ ቤት የመዋስ ዕድል ይኖራችኋል። ከትልቁ ፒያኖ በቀር አብዛኞቹን መሳሪያዎች የማግኘት ዕድል ይኖራል።

[ከፍያን የተመለከተ መረጃ በስዊድንኛ \(svenska\)](#)

### ትምህርቶቻችን

በባሕላዊው ት/ቤት ትምህርት የሚሰጠው ለቡድን ነው። በአንድ የሙዚቃ ትምህርት ዓይነት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተማሪዎች ትምህርት ሊያገኙት ይችላሉ። ትምህርት፣ ዳንስና ሥዕል ከሆነ ደግሞ ቁጥሩ ከፍ ይላል። ትምህርት አሰጣጡ ላይ የራሳችሁን ፍላጎትም ማሳረፍ ትችላላችሁ። ከመምህራን ጋር በመወያየት ጥበብና ብልሐት ታሻሽላላችሁ። በቡድኖችህም ውስጥ አንዳችሁ ከሌላችሁ በቀላሉ መማርና መማር ትችላላችሁ። ትምህርቱ የሚሰጠው በትርፍ ጊዜ፣ ከትምህርት በኋላ ሲሆን፣ ትምህርቱ የሚሰጠው በስዊድን ነው።


የአካል እንቅስቃሴ ውስንነት ያለባችሁ፣ ከራሳችሁ ሁኔታ በመነሳት የፈጠራ ችሎታችሁን የምትቃኙበት ዕድል ታገኛላችሁ። አሰራራችንን፣ ከችግራችሁና ከፍላጎታችሁ እንዲሰማግ በተቻለ እናመቻቸዋለን።

### መምህራኖቻችን

የባሕላዊው ት/ቤት መምህራን በጣም የሠለጠኑና በፍላጎት የሚሠሩ ናቸው። መምህራኑ የሙያና የጥበብ ትምህርት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የተማሩ ናቸው። ቴክኒሻኒዮቻችን፣ ትይንት እና ጆቻችን አልባሾቻችን ተማሪዎች ሙያዊ አቀራረብና ዝግጅት እንድናራቸው የሚችላቸውን ያደርጋሉ።

### በአቅራቢያችሁ እንገኛለን?

ትምህርቱ በራሳችን ሕንፃዎችና በከተማይቱ ዙሪያ ባሉ ት/ቤቶች ውስጥ ይሰጣል። በሚገባ የተሟላ መድረክ፣ የሙብራቶችና የድምፅ መሳሪያዎች፣ የመኪካያና የአልባሳት ግምጃ ቤቶች አሉን። [egna lokaler](#) የምስልና የቅርፅ መሥሪያ ቤት፣ የዳንስ አዳራሽ፣ ስቱዲዮና የሙዚቃ ክፍልም አሉን።



K = የራሳችን ሕንፃዎች  
ከነዚህ ሌላ ስቶክሆልም ውስጥ ወደ 70 በሚጠጉ ት/ቤቶች እንሰራለን

### ምዝገባ

ዕድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁና በስቶክሆልም ከተማ ውስጥ የምትኖሩ ታዳጊዎችና ወጣቶች መመዝገብ ትችላላችሁ። ለመመዝገብ ወደ ኮርስ ካታሎግ ያምሩ [kurskatalog \(svenska\)](#). እዚያ ላይ በትምህርት ዓይነት፣ በዕድሜ፣ በአካባቢ፣ በሳምንታዊ ዕለትና በመሳሰለው ላይ ታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ።

## ልትገናኙን ከፈለጋችሁ

ጥያቄ ካላችሁ ወይም ለመመዘገብ ርዳታ ካሻችሁ በዚህ አድራሻ ፈልጉን። [kontakta oss](#) እኛን ስትገናኙ ሆነ ትምህርት ስንሰጥ የምንጠቀመው ቋንቋ ስዊድንኛ ነው።

በሰሻል ማዲያዎች ይከታተሉን።

Facebook: [facebook.com/KulturskolanStockholm](https://facebook.com/KulturskolanStockholm)

Twitter: [@KulturskolanSth](https://twitter.com/KulturskolanSth)

Instagram: [kulturskolansthlm](https://www.instagram.com/kulturskolansthlm)

#Kulturskolansth



KulturskolanStockholm



kulturskolansthlm



KulturskolanSth

E-post: [kulturskolan@stockholm.se](mailto:kulturskolan@stockholm.se) Telefon: 08-508 318 70 [kulturskolan.stockholm.se](https://www.kulturskolan.stockholm.se)